

የኢንሰቲትዩቱ ሠራተኞችና ተማሪዎች የብሔር፣ ብሔረሰቦችን እና ሕዝቦችን ቀን አከበሩ

የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንሰቲትዩት ሠራተኞችና ተማሪዎች ዘንድሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ለ8ኛ ጊዜ "ሕገ መንግሥታችን ለሕዳሴያችን" በሚል መሪ-ቃል የብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ቀን ሕዳር 22 ቀን 2006 ዓ.ም በኢንሰቲትዩቱ የሰብሰባ አዳራሽ በውይይትና በልዩ ልዩ ትርጉሞች አከበሩ።

በዓሉን በማስመልከት በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት ላይ የተካሄደውን የውይይት መድረክ በንግግር የከፈቱት የኮሚሽኑ ም/ኮሚሽነር ክቡር አቶ ወዶ አጦ ባደረጉት ንግግር ባለፈው ታሪካችን በህዝባችን ላይ በተፈራረቁ ሥርዓቶች ውስጥ በነበረው የገዢዎች ከልክ ያለፈ አምባገነንነት የተነሳ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት መሠረታዊ የሆኑ ሰብዓዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና ነፃነቶችን ተነፍገው መኖራቸውን አስታውሰዋል።

በሀገራችን በፊውዳሉ ዘመን ነግስታቱን የሚያወድስና የሕግ ሳይሆን የእነሱን የበላይነት የሚያረጋግጥ ሕግ ተግባራዊ ሲደረግ መቆየቱንና በወታደራዊው አገዛዝ ዘመንም ቢሆን የይስሙላ ሕገ-መንግሥት ተቀርጾ ሥራ ላይ ለማዋል እንደተሞከረ የገለጹት ም/ኮሚሽነሩ፣ በነዚህ ሥርዓቶች የነበሩ ሕግጋተ-መንግሥት የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መሠረታዊ ጥያቄዎች ከመፍታት ይልቅ የእነዚያን መንግስታት ፍጹማዊ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዞችን እንዲያገለግሉ ታስበው የተቀረጹ እንደነበሩ አስረድተዋል።

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሕገ-መንግሥቱ ባለቤቶች ስለመሆናቸው፣ የራሳቸው ሕገ-መንግሥት እና የሉአላዊነታቸው መገለጫ ተደርጎ የተቀረጸ መሆኑ በእራሳቸው በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችም ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን ገልጸው፣ ሕገ-መንግሥቱ በሀገራችን ታሪክ ቀደም ባሉት ዘመናት የነበሩ ሥርዓቶች አገዛዛቸውን ያለአንዳች ፍላጎት በሕዝቦች ላይ ለመጫን ሥራ ላይ ካዋሏቸው ሕግጋተ-መንግሥት በመሠረታዊነት የተለየ እንደሆነም አስምረውበታል።

የክቡር ም/ኮሚሽነሩን ንግግር ተከትሎ በኮሚሽኑ የሥነምግባር አውታሮች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት የሆኑት አቶ ብርሐኑ ክፈተው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገመንግሥትን አስመልክቶ ለውይይት መነሻ ባቀረቡት ጽሑፍ ሕገ-መንግሥቱ እንደ ሕግ ሰነድ ሲታይ የአንድ ሀገር ላዕላይ ሕግ መሆኑንና የአገሪቱ ሕጎች ሁሉ የበላይ ሕግ እንደሆነና እንደፖለቲካ ሰነድ ሲታይ ደግሞ የአንድ አገር ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ የውጭ ግንኙነትና የደህንነት መሠረታዊ አቋሞች የሚወሰኑበት መሆኑን አብራርተዋል።

ጽሑፍ አቅራቢው በተጨማሪም ስለ1987ቱ ሕገመንግሥት ገጽታዎች፣ ስለብሔራዊ ፖሊሲ መርሆዎችና ዓላማዎች፣ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ህብረ-ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስለመሆኑ፣ ሕገመንግሥቱ ለኢትዮጵያ ሕዳሴ ስለሚኖረው ሚና በዝርዝር አብራርተዋል።

ይህን ተከትሎም ከኮሚሽኑ ሠራተኞች የቀረቡ አስተያየቶችና ጥያቄዎች የተስተናገዱ ሲሆን ከውይይቱ ተሳታፊዎች ለቀረቡ ጥያቄዎችም ከመድረክ ምላሽ ተሰጥቷል።

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት ለሕዝቦች ውይይት ቀርቦ እና በሕዝቦች አስተያየት መሠረት ዳብሮ የሕገ-መንግሥቱ የመጨረሻ ረቂቅ በሕገ-መንግሥት ጉባዔ በሰፊው ከተመከረበት በኋላ ሕዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት ሆኖ መጽደቁ ይታወሳል።